

ለማ ክብረትና አማረ ዘውዴ ምን እያደረጉ ነው?

ገና) የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የእግር ኳስ ቡድን ግብ ጠባቂ የነበረው ለማ ክብረት 2ኛ) የወጣት ቡድን ተጫዋች የነበረው አማረ ዘውዴ(የተካበ ዘውዴ ወንድም) እያደረጉ ባሉት ካፈፋይ እንቅስቃሴ በሜልበርን የምንገኝ ኢትዮጵያዊያንን እያሳዘነና እያስቆጣ ነው።

በመሆኑም እነኚህ ወንድሞች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ይህንን ግልጽ ደብዳቤ ልንጽፍ ተገደናል።

በአውስትራሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን በየኮሚኒቲያቸው አማካኝነት ከ20 አመት በፊት አንድ ብለው የጀመሩት አመታዊ ቶርናመን ዘንድሮ ለ20ኛ ግዜ ይከበራል።

እነኚህ ሁለት ታዋቂ የስፖርት ሰዎች ለማ ክብረትና አማረ ዘውዴ ኢትዮጵያዊያኑን የመከፋፈል ተልዕኮ ካላቸው ግለሰቦች ጋር በመሆን አዲስ የስፖርት ፌዴሬሽን መስርተናል ብለው እየከፋፈሉን ይገኛሉ። እነኚህ ግለሰቦች አውቀውም ሆነው ተሳታፊው እየፈጸሙ ያሉት ነገር ስፖርቱን አንድ ላይ እንዳናከብር እያደረገ ነው። አመታዊ ስፖርት መድረኩ በመላው አውስትራሊያ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ተገናኝቶ ስለ ሃገሩ የሚመክርበት በመሆኑ ወያኔ ላለፉት በርካታ አመታት ለመበተን የሞከረውና ያልተሳካለት ሲሆን አሁንም ይሳካለታል አንልም።

በጥቅም ተታልለው በአሜሪካ የሚገኘውን አንጋፋውን ፌዴሬሽን ሲከፋፍሉ የነበሩ ወገኖች ከስህተታቸው ታርመው ወደ አንድነቱ ጎራ በተመለሱበት በዚህ ወቅት ጓደኞቻቸው በሜልበርን የጀመሩት የመከፋፈል ስራ እጅግ አሳዝኖናል።

ወያኔ ወገኖቻችን አፍኖ እንዳይላወስ ባደረገበት በዚህ ወቅት የፈሰሰው የንጹሃን ደም የፍትህ ያለህ እያለ በሚጮህበት በዚህ ወቅት በጥቅምም ሆነ በሌላ መልኩ ከነፍሰገዳይ ቡድን ጋር ለሚሞዳሞድ ማንኛውም ዜጋ ከወያኔ ልይተን ልናይ አንችልም።

አሁንም እነኚህ ግለሰቦች ከዚህ ስህተታቸው እንዲታረሙ እየጠየቅን ይህ ካልሆነ ግን ተግባራቸው ኢትዮጵያዊያኑን ለመከፋፈል ከየወያኔ ኤንባሲ መመሪያ እየተሰጣቸው ከሚንቀሳቀሱት የአገዛዙ ደጋፊዎች ተለይቶ የሚታይ ባለመሆኑ በዛው መልክ ልንታገላቸው እንደምንገደድ በጥብቅ እናስታውቃለን።

ሁለቱን ግለሰቦች በስም ጠቅሰን እንድንጽፍ ያስገደደን በኢትዮጵያ ስፖርት የነበራቸውን ተሳትፎና ያደረጉትን አስተዋጾ በማክበርና ከግምት በማስገባት ከስህተታቸው እንዲታረሙ በማሰብ መሆኑን መግለጽ እንወዳለን።

ይደግፈናል ያሉትን ወገን ሰብሰበው በሰጡት መግለጫ አካሄዳቸው እንዳሳሰቡና ከጀርባቸው የሚያንቀሳቅሳቸው አጥፊና ከፋፋይ ሃይል እንዳለ ልንረዳ ችለናል።

ይህ ከልሆነ ግን ጨው ለራስ ብለህ ጣፍጥ እንደሚባለው በዚህ ሰአት የህዝባችንን መከፋፈል የሚፈልግ ወያኔና በጥቅም የገዛቸው ሆዳሞች ብቻ በመሆናቸው እነሱንም ከነሱ ለይተን አናያቸውም።

ለማ ክብረት ለብሄራዊ ቡድኖቻችን ብዙ የሰራ በመሆኑ እናከብረዋለን። በሃገር ጉዳይ ከመጣ ግን ክብሩንም ሆነ ስሙን እንደነበረ እንደማያገኘው ሊያውቅ ይገባል።

የአሜሪካው ፌዴሬሽን እንዳይከፋፈል ሲታገሉ ከነበሩት አንጋፋ ስፖርተኞቻችን አንዱ የሆነው የተካበ ዘውዴ ወንድም አማረ ዘውዴ ከወንድሙ በተቃራኒ በመከፋፈሉ ተግባር መሰማራቱ እጅግ በጣም

የሚያሳዝን ሆኖ አግኝተነዋል። በመሆኑም ለሱም ሆነ ለወንድሙ ባለን ክብር ከዚህ ስህተቱ እንዲታረም ይህን የቅድሚያ ማሳሰቢያ ልንጽፍ ተገደናል።

ተግባራቸው በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ እንዳይሆን እንመክራቸዋለን።

አንድነት ነጻ ያወጣናል!

ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር!